

ልጅ በነጻ ወይም በዝቅተኛ ዋጋ ክትባት ማግኘት ይቻላል/ትቸላለችን?

የታካሚ የራስ-በራስ መመርመሪያ ቅጽ

የሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (Minnesota Vaccines for Children, MnVFC) ፕሮግራም ዕድሜአቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በታች ላሉ ልጆች በነጻ ወይም በዝቅተኛ ዋጋ ክትባት ይሰጣል።

ልጅዎን የሚመለከተውን ቀጥሎ በተዘረዘሩት ፈርጆች አጠገብ ካለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። የተሞላውን ቅጽ ለዶክተርዎ ወይም ከሊኒክዎ ይስጡ።

እባክዎን ልብ ይበሉ፡- የሐኪም ቀጠሮ ክፍያዎች፣ ክትባት የመከተቢያ ክፍያ እና ሌሎች ተዛማጅ ወጪዎች በዚህ ፕሮግራም አይሸፈኑም።

1. ልጄ የጤና ኢንሹራንስ የለውም/የላትም

ልጅዎ ለየሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (MnVFC) ብቁ ነው/ናት።

2. ልጄ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን በመሳሰሉ የሚኒሶታ የጤና እንክብካቤ ፕሮግራም (Minnesota Health Care Program) አለ/ች፡-

- Medical Assistance (የሕክምና እርዳታ)
- MinnesotaCare (ሚኒሶታኬር)
- Prepaid Medical Assistance Plan (ቀድሞ የተከፈለ የሕክምና እርዳታ ፕላን)

ልጅዎ ለየሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (MnVFC) ብቁ ነው/ናት።

3. ልጄ አሜሪካን ኢንዲያን/የአላስካ ተወላጅ ነው/ናት።

ልጅዎ ለየሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (MnVFC) ብቁ ነው/ናት።

4. ልጄ የሁሉንም ክትባቶች ወጪ የሚሸፍን የግል የጤና ኢንሹራንስ አለው/አላት፤ ነገር ግን የክትባቶቹ ወጪ ከመሸፈኑ በፊት በባለኢንሹራንሱ የሚከፈለውን ተቀናሽ ክፍያ መክፈል ይኖርብኝ ይሆናል። (እርግጠኛ ካልሆኑ ወደ 5ኛ ፈርጅ ይሂዱ)።

ኢንሹራንሱ የክትባቶቹን ወጪ ሸፍኗል። ልጅዎ ለየሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (MnVFC) ብቁ አይደለም/ችም።

5. ልጄ የግል የጤና ኢንሹራንስ አለው/አላት፤ ነገር ግን የክትባት ወጪ ይሸፍን እንደሆነ አላውቅም።

በኢንሹራንስ ካርድዎ ጀርባ ላይ የሚገኘውን የስልክ ቁጥር በመጠቀም ለኢንሹራንስ ኩባኒያዎ ይደውሉ። ያልዎት ፕላን ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ማናቸውም ዘርፎች ጋር ይስማማ እንደሆነ ይጠይቁ።

- አንድ ወይም ከዚያ በላይ ክትባቶች አይሸፍንም።
በሕዝብ ክሊኒክ* ለ MnVFC ብቁ ለሆኑ ሽፋን-ለሌላቸው ክትባቶች ብቻ።
- የተወሰነ ዋጋ ለ ሲ.ኤ.ፒ.ኤስ (Caps) መከላከያ አገልግሎቶች።
ያ ዋጋ በደረሰ ጊዜ፣ ልጅዎ በሕዝብ ክሊኒክ* ለ MnVFC ብቁ ይሆናል/ትሆናለች።
- የሁሉንም ክትባቶች ወጪ ይሸፍናል፤ ነገር ግን የክትባቶቹ ወጪ ከመሸፈኑ በፊት በባለኢንሹራንሱ የሚከፈለው ተቀናሽ ክፍያ መክፈል አለበት።
ኢንሹራንሱ የክትባቶቹን ወጪ ሸፍኗል። ልጅዎ ለየሚኒሶታ የሕጻናት ክትባት (MnVFC) ብቁ አይደለም/ችም።

* ልጅዎ ከሚከተሉት ከአንኚህ የሕዝብ ክሊኒኮች በአንዱ በነጻ ወይም በአንስተኛ ዋጋ ክትባት ለማግኘት ብቁ ነው/ናት : በአካባቢ የሕዝብ ጤና ክሊኒኮች (local public health clinics) (LPH)፣ በፌዴራል ደረጃ ብቁ የሆኑ የጤና ማዕከላት (Federally Qualified Health Centers, FQHC)፣ የገጠር ጤና ማዕከላት (Rural Health Centers, RHC)፣ ኢንዲያን የጤና አገልግሎት (Indian Health Service, IHS)፣ እና የንሳ የጤና ክሊኒኮች (tribal health clinics)።

